



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የአማራ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት

ዝክረ ሕግ ZIKRE HIG

Of the Council of the Amhara National Regional State in the Federal Democratic Republic of Ethiopia

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

Issued under the auspices of the
Council of the Amhara National
Regional State

✉ 1324
ያንዱ ዋጋ 45 ብር
Unit Price Birr 45

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር 267/2011 ዓ.ም

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የዋና
አዲተር መስሪያ ቤትን ለማቋቋምና ስልጣንና
ተግባራት ለመወሰን የወጣውን አዋጅ ማሻሻያ
አዋጅ፤

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የዋና
አዲተር መስሪያ ቤት ለማቋቋምና
ስልጣንና ተግባራት ለመወሰን የወጣውን
አዋጅ ለማሻሻል የወጣ አዋጅ፤

የክልሉን ኦዲት ሥርዓት በሚገባ ማጠናከሩ የክልሉን
ኢኮኖሚ ከግልጽነትና ከተጠያቂነት ጋር ይበልጥ
አቀናጅቶ ለመምራትና ለማስተዳደር የሚያስፈልገውን
አስተማማኝ መረጃ በማግኘት ረገድ ከፍተኛ ፋይዳ
እንደሚኖረው በመታመኑ፤

Content

Proclamation No. 267/2011

An Amendment proclamation of the
Office of Auditor General to Establish
and Determine its Powers and Duties in
the Amhara National Regional State

An Amendment proclamation Issued to
Establish and Determine the Powers and
Duties of the Office of Auditor General in
the Amhara National Regional State

WHEREAS, it is believed that strengthening
properly the Audit system of the Region has great
contribution to having access to reliable data
necessary to manage and administer the regional
Economy better integrating with Transparency and
Accountability;

በክልሉ ውስጥ በተለያዩ የልማትና የአስተዳደር መስኮች የተሰማሩ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች የገንዘብም ሆነ የንብረት አያያዣው ተገቢውን የሂሳብ አያያዝ ስርዓት የተከተለ፣ የገቢ አሰባሰባቸው፣ የወጪ አፈቃቀዳቸውም ሆነ የሀብት አጠቃቀማቸው የመንግሥትን ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች ተከትሎ የተፈጸመ መሆኑን እና እቅድና ፕሮግራማቸውን በቅልጥፍናና ኢኮኖሚያዊ በሆነ መንገድ በማከናወን የሚጠበቅባቸውን ገቢ ማሟላታቸውን ማረጋገጥ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

ክልሉ ግልጽነትና ተጠያቂነትን ለማስፈን የሚያደርገው ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴ ውጤታማነት እንዲኖረው የክልሉን ዋና ኦዲተርና የመሥሪያ ቤቱን የሙያ ነጻነት፣ አደረጃጀትና አሰራር ይበልጥ የማሻሻሉና የማጠናከሩ አስፈላጊነት ስለታመነበት፤

የኦዲት ስራው በወቅቱ ያለውን ዓለም-አቀፍ የሙያ መርህና ደረጃ የጠበቀ፣ በክልሉ ተቋማትና በጀት ስፋት አንጻር አገልግሎቱን ማዳረስና የጥራት ደረጃውንም ማጠናከር በማስፈለጉ፤

የአማራ ክልል ምክር ቤት በተሻሻለው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 3(1)ና ንኡስ አንቀጽ (8) ድንጋጌዎች መሠረት የሚከተለውን አውጇል፡፡

WHEREAS, it has become necessary to ascertain that the government offices and organizations engaged in various development and administrative sectors fulfill their expected revenue by following proper accounting procedures in the manner of finance and property handling, revenue collection, fund disbursement as well as property utilization is executed in accordance with government rules, regulations and directives and that their plans are carried out efficiently and economically;

WHEREAS; it has been believed that professional independence, structure and procedure of the regional auditor general office should be further improved and strengthened so that the all-inclusive movement of the region to realize transparency and accountability;

WHEREAS, it is necessary to address the service and strengthened the quality standard of the the audit work having the contemporary international professional principle and standard on the basis of budget and wideness of the regional institutions;

NOW, THEREFORE, the Council of the Amhara National Region, in accordance with the powers vested in it under Sub-attricle 3(1) and /8/ of Article 49 of the Revised Constitution of the Region, hereby proclamed as follows:

ክፍል አንድ
ጠቅላላ ድንጋጌዎች

አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ማቋቋሚያና ስልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ ቁጥር 267/2011 ዓ.ም” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

1. በአዋጅ ቁጥር 186/2003 በአንቀጽ 2 «ትርጓሜ» በሚለው ስር ከተመለከቱት 4 የቃላት ትርጓሜዎች በተጨማሪ የሚከተሉት 7 የቃላት ትርጉሞች ተካተዋል፡፡

1. “መሥሪያ ቤት” ማለት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት ነው፡፡

2. «ኦዲተር» ማለት በክልሉ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ውስጥ በፋይናንስና ህጋዊነት፣ በክፍያ፣ በአካባቢ ጥበቃ፣ በኦዲት ምርምርና ስርጸት፣ በመረጃ ቴክኖሎጂ፣ በልዩ ኦዲትና በሌሎች የኦዲት አይነቶች በየትኛውም ደረጃ በኦዲተርነት ተመድቦ የሚያገለግል ሙያተኛ ሲሆን በኮንትራት የሚቀጠሩትንም ይጨምራል፡፡

3. “ዋና ኦዲተር” እና “ምክትል ዋና ኦዲተር” ማለት በተሻሻለው የአማራ ብሔራዊ ክልል ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 116 ንዑስ አንቀጽ (1) ድንጋጌ መሠረት የተሾሙ የስራ ኃላፊዎች ናቸው፡፡

PART ONE
GENERAL PROVISIONS

Short Title

This proclamation may be cited as “A proclamation Issued to Amend the Auditor General Office Establishment and Determination of Its Powers and Duties Proclamation No. 267/2019.”

1. In addition to the four definitions of words given under “Definition” in Article 2 of Proclamation No. 186/2011, the following seven definitions are included.

1. “Office” means the Amhara National Regional State Auditor General Office.

2. “Auditor” means an expert who is assigned as an auditor including contractual employees to serve in the regional auditor general office in finance and legality, performance, environmental protection, audit research and indoctrination, information technology, special audit and other audit types at any level.

3. “Auditor General” and “Deputy Auditor General” means Heads assigned in accordance with the Provision of Article 116, Sub-article (1) of the Revised Amhara National Regional Constitution.

- 4. “ዓለም-አቀፍ የኦዲት ደረጃዎች” ማለት በዓለም-አቀፍ የዋና ኦዲተሮች ድርጅትና የአፍሪካ ዋና ኦዲተሮች ተቋም አማካኝነት በየጊዜው እየተሻሻሉ በስራ ላይ የዋሉትና ሃገራችን የተቀበለቻቸው ዓለም-አቀፋዊ የኦዲት አሰራርና አፈፃፀም ደረጃዎች ናቸው።
- 5. “ቢሮ” ማለት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ ነው።
- 6. "ሰው" ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።
- 7. በዚህ አዋጅ ውስጥ በወንድ ጾታ የተደነገገው ሁሉ የሴትንም ጾታ ይጨምራል።

ክፍል ሁለት

ስለ ዋና ኦዲተር መ/ቤት እንደገና መቋቋም፤ አላማ፤ ስልጣን፤ አደረጃጀትና አመራር

2. በአዋጅ ቁጥር 186/2003 በአንቀጽ 6 «የመስሪያ ቤቱ ስልጣንና ተግባር» በሚለው በንዑስ አንቀጽ 2 ስር ከተመለከቱት የመስሪያ ቤቱ ስልጣንና ተግባራት ከፊደል ተራ ኀ፤ ነ እና ኘ ላይ የተመለከቱት ስልጣንና ተግባራት በሚከተለው ሁኔታ ተሻሻለዋል፤ ከዚህ በተጨማሪም በዚህ ንዑስ አንቀጽ ስር በተጨማሪ ተግባርና ሃላፊነት በፊደል ተራ «አ» እና «ከ» እንደሚከተለው ተጨምሯል።

- 4. “International Audit Standards” means international audit procedure and performance standards that are applicable, being improved from time to time by the International Auditor Generals Organization and the African Auditor Generals Institution, and that our country has adopted.
- 5. “Bureau” means the Amhara National Regional State Finance and Economic Cooperative bureau.
- 6. “Person” means any natural or legal body.
- 7. All expressions throughout this proclamation in the masculine gender shall also include the feminine gender.

PART TWO

Re-Establishment, Objective, Power, Structure and Leadership of Office of the Auditor General.

2. The powers and duties mentioned in Letters L, M, N in Article 6 stipulating “Powers and Duties of the office” under Sub-article 2 of Proclamation No. 186/2011 are amended as follows; in addition to this, additional powers and duties in Letters “O” and “P” are added under the same sub-article.

ጎ. አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት ስራን የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ላላቸው የግል ኦዲተሮች ኦዲት እንዲያደርጉ በመስጠት የኦዲት ደረጃውን ጠብቆ ስለመከናወኑ ይቆጣጠራል፤ ያረጋግጣል።

ነ. የኦዲት ተግባሩን እንዲያከናውኑ ሀላፊነቱ የተሰጣቸውን የግል ኦዲተሮች በተመለከተ የመመልመያ መስፈርቶችና ተያያዥ ጉዳዮች የሚወስን ዝርዝር የአፈጻጸም መመሪያ ያወጣል፤

ኘ. ጉዳዩ ከሚመለከተው አካል ውክልና ሲሰጠው በክልሉ ውስጥ ለሚኖሩና የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ለማግኘት ዝቅተኛ መስፈርቱን አሟልተው ለሚያመለክቱ ባለሙያዎች በኦዲት ሙያ ወይም በሂሳብ አያያዝ ሥራ ለመሠማራት የሚያስችላቸውን የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፤ ይከታተላል፤ ያድሳል፤ ያግዳል፤ ይሠርዛል፤ ስልጠናና ምክር ይሰጣል፤ ለሚሰጣቸው አገልግሎቶችም ተገቢውን ዋጋ ያስከፍላል።

አ. የክልሉ መንግስት የልማት ድርጅቶችና የህዝብና የመንግስት ጥቅም ያለባቸው አካላትን አስመልክቶ ኦዲት እንዲያደረጉ በፍትሕ አካላትና በሌሎችም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ተቋማት የሚቀርቡ ትዕዛዝና ጥያቄዎችን በመቀበል ኦዲት ሊያደርግ/ሊያስደርግ ይችላል።

L. When it gets necessary, it gives the finance and legal audit work to private auditors who have certificate of quality assurance to audit, and it controls and ensures the work whether it is done based on standard.

M. Issues particular performance directives of recruitment criteria and other related cases concerning private auditors who have given responsibility to carry out the audit work.

N. When it is given deligation from the concerning body, it gives certificate of professional quality assurance, which makes them to be able to engage in auditing and accounting, for professionals residing in the region who met the minimum requirement to get certificate of professional quality assurance; follows up, renews, suspends, cancels, gives training and advice, and makes an appropriate fee is paid for the service they render.

O. It may audit and cause to be audited concerning the regional public development organizations and bodies those have public and government interests when orders are presented by justice bodies and other concerning institutions to make audit.

ከ. ከላይ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 (አ) የተመለከተውን ተግባር ለማስፈጸም ይቻል ዘንድ የክልሉ መንግስት እንዳስፈላጊነቱ በራሱ ገቢ የሚተዳደርና በሙያው ለክልሉ ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት ተጠሪ የሆነ ክልላዊ የኦዲት ሰርቪስ ኮርፖሬሽን ሊያቋቁም ይችላል። ዝርዝር አደረጃጀቱ በደንብ ይወሰናል።

3. በአዋጅ ቁጥር 186/2003 በአንቀጽ 7 «ድርጅታዊ አቋም» ስር በንዑስ አንቀጽ 1 ከፊደል ተራ «ሐ» እስከ «ሠ» እና አንቀጽ 2 በሚከተለው ንዑስ አንቀጽ ተተክተዋል።

ሐ. የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ወይም አስተባባሪዎች፤

መ. የየዘርፉ ዳይሬክተሮች፤

ሠ. ፈጻሚ ኦዲተሮችና ሌሎች አስፈላጊ ሠራተኞች።

2. የመሥሪያ ቤቱ ሥራ አመራር በዋና ኦዲተሩ የሚመራ ሆኖ ምክትል ዋና ኦዲተሮችን፣ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎችን፣ የየዘርፉን ዳይሬክተሮችና እንዳስፈላጊነቱ የኦዲት ቡድን መሪዎችን ወይም ኦዲት ማኔጀሮችን ሊያካትት ይችላል።

4. በአዋጅ ቁጥር 186/2003 በአንቀጽ 8 «ስለሠራተኛ አስተዳደር ህግ» በንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 የተመለከቱት በዚህ ማሻሻያ በአንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 10 ስር በሚከተለው ሁኔታ ተሻሽሏል።

P. So as to enable to cause the execution of the activity stipulated in sub-article 2 of this Article above, the regional state may, as deemed as necessary, establish a Regional Audit Service Corporation which is administered in its own revenue and accountable to the Regional Auditor General in its profession. The detail structure shall be determined by a regulation.

3. From Letters “C to E” in Sub-article 1 and Article 2 under “organizational Structure” in Article 7 of Proclamation No. 186/2011 are replaced by the following sub-articles:

C. Heads of Branch Office or Coordinators,

D. Sectoral Directors,

E. Performing auditors and other necessary staffs.

2. While the leadership of the office is led by the auditor general, it may comprise deputy auditor generals, heads of branch office, sectoral directors and as deemed as necessary, audit team leaders or audit managers.

4. “Workers Administration Law” stipulated in Article 1 and 2 under Article 8 of Proclamation No. 186/2011 are amended in Article 10, Sub-article 10 in this amendment as follows:

10. የመሥሪያ ቤቱን መዋቅርና የደመወዝ ስኬል በማዘጋጀትና በክልሉ ምክር ቤት እንዲጸድቅ በማድረግ የአዲተሮችን ደመወዝና ጥቅማ ጥቅሞቻቸውን ክፍያ ይፈጽማል። ዝርዝር አፈጻጸሙን አስመልክቶ በምክር ቤቱ በኩል የማስፈጸሚያ ደንብ እንዲወጣ ይጠይቃል። በክልሉ የሲቪል ሰርቪስ አስተዳደር ሕግና ደንብ ውስጥ የተመለከቱ መሠረታዊ ዓላማዎችን ጠብቆ መሥሪያ ቤቱ የሚያዘጋጀውን የሰው ሃይል ስምሪት ደንብ በክልሉ ምክር ቤት በማስጸደቅ ለመሥሪያ ቤቱ ሥራ አስፈላጊ የሆኑ የአዲተሮችን ቅጥር፣ ዝውውር፣ ደረጃ እድገት፣ የማስተዳደርና የሰንበት ተግባራትን በሚጸድቀው ደንብ መሠረት ይፈጽማል።

5. በአዋጅ ቁጥር 186/2003 በአንቀጽ 11 ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 3 ስለ ምክትል ዋና ኦዲተር ስልጣንና ተግባር የተመለከተው ከዚህ የማሻሻያ አዋጅ ቀጥሎ በተመለከቱት 4 አንቀጾች ተተክተዋል።

የምክትል ዋና ኦዲተሮች ተጠሪነት ለዋና ኦዲተሩ ሆኖ የሚከተሉት ተግባራትና ኃላፊነቶች አሏቸው።

1. የቴክኒክ ዘርፍ ምክትል ዋና ኦዲተር የዋናውንና የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱን የቴክኒክ ዘርፎች ተግባራትና ኃላፊነቶች እንዲሁም የኦዲት ሥራዎች ከሚመለከታቸው ጋር ሆኖ በማቀድ በማደራጀት፣ በመምራት፣ በማስተባበርና በመከታተል ዋና ኦዲተሩን ይረዳል።

10. Effects payment of auditors' salary and allowances by preparing the structure and salary scale of the office and getting approved same by presenting to the regional council. Concerning the particular performance, it requests, through the council, executing regulation to be issued. By respecting the basic objectives of the regional civil service administration law and regulation, and getting approved the office's human operation regulation by the regional council; it executes the employment, transfer, promotion, administration and dismissal of auditors necessary to the office on the basis of the regulation to be approved.

5. The powers and duties of deputy auditor general stipulated in Article 11, sub-article from 1 to 3 of Proclamation No. 186/2011 are replaced by the following 4 articles following the amendment of this proclamation:

The Deputy Auditor Generals, being accountable to the Auditor General, have the following duties and responsibilities:

1. The Technic Sector Deputy Auditor General helps the Auditor General by planning, organizing, leading, coordinating and following up_ with concerning bodies, the activities and responsibilities of the main and branch office technic sector as well as audit works.

- 2. የአስተዳደር ዘርፍ ምክትል ዋና አዲተር የዋናውን መስሪያ ቤትና የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱን የአስተዳደርና የፋይናንስ ድጋፍ ሰጭ አገልግሎቶችን ተግባራትና ኃላፊነቶች ከሚመለከታቸው ጋር ሆኖ በማቀድ፤ በመምራት፤ በማስተባበርና በመከታተል ዋና አዲተሩን ይረዳል።
- 3. ዋና አዲተሩ በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ለየዘርፋቸው የተሰጡትን ተግባራትና ኃላፊነቶች እርሱን ተክተው ይሠራሉ።
- 4. በዋና አዲተሩ የሚመሩላቸውን ሌሎች ተግባራት ያከናውናሉ።
- 6. በአዋጅ ቁጥር 186/2003 ያልነበረ አዲስ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ /አስተባባሪ/ ስልጣንና ተግባር በተመለከተ በዚህ ማሻሻያ አዋጅ ላይ አንቀጽ 12 ሆኖ በስሩ 5 ንዑስ አንቀጾች እንደሚከተለው ተጨምሯል።

የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ወይም አስተባባሪዎች የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሯቸዋል፡-

- 1. በስራቸው በታቀፉ የያዘባቢው መንግሥታዊ መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች የአዲት ሥራዎችን ከዋናው መስሪያ ቤት የሚመለከተው አካል ጋር በመቀናጀት ያቅዳሉ፤ ያደራጃሉ፤ ይመራሉ፤ ያስተባብራሉ፤ ይከታተላሉ።
- 2. በስራቸው የተመደቡ ዳይሬክተሮችን፤ አዲተሮችንና ሌሎች የአስተዳደር ሠራተኞችን በቅርበት ሆኖ ይመራሉ፤ ያስተዳድራሉ፤ ከዋናው መሥሪያ ቤት ጋር በመመካከርና በመቀናጀት የቅጥር፤ የዝውርር፤ የምደባ፤ ስምሪትና ዲሰፕሊን የስምሪት ሥራዎችን ያከናውናሉ።

- 2. The Administration Sector Deputy Auditor General helps the Auditor General by planning, organizing, leading, coordinating and following up_ with concerning bodies, the administration and finance support services activities and responsibilities of the main and branch office.
- 3. Carries out their own sector duties and responsibilities on behalf of the auditor general when he is absent or unable to carry out his duties.
- 4. Performs other activities referred to them by the auditor general.
- 6. **Regarding the Powers and Duties of Head of Branch Office or Coordinator, which was not present in Proclamation No. 186/2011, 5 Sub-articles are added being under Article 12, in this amendment proclamation, as follows:**

The Heads of Branch Office or Coordinators have the following powers and duties:

- 1. Plans, organizes, leads, coordinates and follows up audit works of local government offices and organizations embraced under them _integrated with concerning body of the head office.
- 2. Administers and leads directors, auditors and other administrative workers assigned under them, and carries out works of employment, transfer, assignment, operation and discipline in consultation and integration with the head office.

3. ለየቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች የተመደበውን በጀትና ማንኛውም ሃብት ወይም ንብረት ከዋናው መስሪያ ቤት የሚመለከተው አካል ጋር በመመካከር በአግባቡ ሥራ ላይ ያውላሉ፤ መዋሉን ይከታተላሉ፡፡

4. በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ሥር የሚከናወኑ አጠቃላይ ሥራዎችን በቅርበት ይመራሉ፤ የአፈጻጸም ውጤቱንም በየጊዜው ለዋናው መሥሪያ ቤት ሪፖርት ያቀርባሉ፡፡

5. በዋና ኦዲተርም ሆነ በምክትል ዋና ኦዲተሮች የሚመሩላቸውን ሌሎች ተግባራት ያከናውናሉ፡፡

ክፍል ሶስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

7. በአዋጅ ቁጥር 186/2003 በአንቀጽ 20 « ስለ ኦዲት ወሰንና የጊዜ ገደብ» ንዑስ አንቀጽ 2 እንደሚከተለው የተሻሻለ ሲሆን በተጨማሪም ንዑስ አንቀጽ 3 እንደሚከተለው ተጨምሯል፡፡

2. መሥሪያ ቤቱ የኦዲት ሥራዎችን በሚያከናውንበት ጊዜ ኦዲት ከሚያደርግበት የበጀት ዓመት ወደኋላ ከ5 የበጀት ዓመታት ማለፍ የለበትም፡፡ ሆኖም ወንጀል ተፈጽሟል ብሎ ያመነ እንደሆነ ወደ ኋላ እስከ 10 ዓመት ያለን ጉዳይ ኦዲት ከማድረግ በዚህ ድንጋጌ አይታገድም፡፡

3. Properly utilizes and follows up its utilization of the appropriated budget and any wealth or property of each branch office in consultation with concerned body of the head office.

4. Leads general activities performed in the branch office, and periodically sends performance reports to the head office.

5. Carries out other activities referred to them by the auditor general and deputy auditor generals.

PART THREE

MISCELLANEOUS PROVISIONS

7. Where as Sub-article 2, about “Audit and Time Limit” in Article 20 of Proclamation No. 186/2011, is amended as follows, Sub-article 3 is added as follows:

2. While the office is performing audit works, it shall not traceback after 5 years from the auditing budet year. However, it shall not be prohibited in this provision from auditing by tracingback upto 10 years when it believed that crime is committed.

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) ስር የተደነገገው ቢኖርም ለአዲት ውጤቱ አስተማማኝነትና ሕጋዊነት አስፈላጊ የሆኑ ማስረጃዎችን የሚያቀርቡና መረጃዎችን የሚሰጡ ብሎም ተጠያቂ የሚሆኑ አካላት በተለያዩ ተጨባጭ ምክንያቶች አለመኖራቸው በዋና አዲተሩ ከታመነበት ሥራው እንዳይጀመር ወይም የተጀመረው እንዲቋረጥ ዋና አዲተሩ ሊወስን ይችላል።

8. በአዋጅ ቁጥር 186/2003 በአንቀጽ 21 «ስለ አዲት ተደራጊዎች ግዴታ» የሚለው በዚህ የማሻሻያ አዋጅ በአንቀጽ 21 የተሰየመ ሲሆን በስሩ ከተመለከቱት 4 ንዑስ አንቀጾች በተጨማሪ ንዑስ አንቀጽ 5 እንደሚከተለው ተጨምሯል።

5. የማናቸውም አዲት ተደራጊ ተቋም ስራ አመራር፣ የአካባቢ አስተዳደር ወይም ከንቲቫ እና የምክር ቤት አፈ-ጉባዔዎች መስሪያ ቤቱ የአዲት ስራውን በሚያከናውንበት ወቅት በአዲተሮችም ሆነ በአዲት ሥራው ላይ የትኛውም ዓይነት አካላዊና ህሊናዊ ተጽዕኖ እንዳይደርስ ማድረግ ወይም ደህንነታቸውን የማስጠበቅ ግዴታ ይኖርባቸዋል።

9. በአዋጅ ቁጥር 186/2003 ላይ አንቀጽ 23 «ዋና አዲተሩን ጨምሮ የአዲት ባለሙያዎች ስነ-ምግባርና የሙያ ክለላ» የሚል አዲስ አንቀጽና በስሩ 4 ንዑስ አንቀጾች እንደሚከተለው ተካቷል።

3. Notwithstanding the provision stipulated under Sub-article (2) of this this Article, when the auditor general believed that bodies who presents the necessary data and evidences as well as being accountable are not present due to concret reasons for the sake of reliability and legality of the audit result, the auditor general may decide the work not be commenced or the commenced one to be resumed.

8. Where as “Duties of those Subject to Auditing” in Article 21 of Proclamation No. 186/2011, is entitled in Article 21 of this amendment proclamation, Sub-article 5 is added in addition to the existing 4 sub-articles.

5. Leader of any institution subject to auditing, local administrator or mayor and house speakers of councils have obligations to cause secure the auditors, and the work, from any physical as well as psychological impact while the office is performing its duties.

9. From Proclamation No. 186/2011, new Article 23 entitled “Code of Ethics and Protection of Auditors including the Auditor General” is added and 4 Sub-articles are included as follows:

1. በመሥሪያ ቤቱ ውስጥ ተቀጥረው ወይም ተመድበው የሚያገለግሉ እና የሙያ ፈቃድ ይዘው በክልሉ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና የልማት ድርጅቶች ውስጥ በውጭ ኦዲተርነት ተሰይመው የሚያገለግሉ የግል ኦዲተሮች ዋና ኦዲተሩ ከሀገር አቀፍ የሙያው ስነ ምግባር ደንብ ጋር በተገናዘበ ሁኔታ የሚያወጣውን የሙያ ስነ-ምግባር መመሪያ አክብረው የመሥራት ግዴታ አለባቸው፡፡
2. በፍርድ ቤት ካልታዘዘ ወይም በዋና ኦዲተሩ ካልተፈቀደ በስተቀር ማንኛውም የመሥሪያ ቤቱ ተጽሕፈት፣ ባለሙያ ወይም ሠራተኛ እና በዚህ አዋጅ አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 9 እና አንቀጽ 13 መሠረት ውክልና በተሰጠው አካል የተመደበ ባለሙያ በሥራው አጋጣሚ ያወቀውን ወይም ያገኘውን ምስጢር ሕግ ከሚያስገድደው በስተቀር በማንኛውም ጊዜ የመጠበቅ ግዴታ አለበት፡፡
3. ይህንን አዋጅ በመከተል ተዘጋጅተው ለምክር ቤቱ የሚቀርቡ ሪፖርቶች በዋና ኦዲተሩ ላይ የፍትህ-ብሔርም ሆነ የወንጀል ክሶችን ለመመስረት በጥቅም ላይ ሊውሉ አይችሉም፡፡
4. ኦዲተሮች ስራቸውን በሚያከናውኑበት ስፍራና ጊዜ የጸጥታ ችግር ሲያጋጥማቸው ወይም እንደሚገጥማቸው በመስሪያ ቤቱ ሲታመንበት ዋና ኦዲተሮች ገለልተኛ የደህንነት ጥበቃ እንዲደረግላቸው ሁኔታዎችን ያመቻቻሉ፡፡

1. Auditors those serve being employed or assigned in the office or private auditors serving in the regional state offices and development enterprises assigned as external auditors having professional liscence shall have the duty to respect the Directive of Code of Ethics to be issued by the auditor general in line the National Code of Ethics.
2. Unless it is ordered by court or permitted by the auditor general, any appointee of the office or expert or worker and any expert who has been given deligation according to Sub-articles 9 and of Article 10 and Article 13 in this proclamation, shall have the duty to be confidential of he has known in his work except legally obligated.
3. Reports prepared and presented to the council following this proclamation shall not be used to institute civil or criminal charges on the auditor general.
4. When and wherever auditors face security problem while performing their work or when the office believed that they will face security problem, the auditor generals facilitate conditions that neutral security protection to be assigned for the auditors.

10. በአዋጅ ቁጥር 186/2003 ከአንቀጽ 24 «ጥፋትና ቅጣት» በሚል በተመለከተው አንቀጽ ስር ንዑስ አንቀጽ 2 በሚከተለው ሌላ አንቀጽ ተተክቶ የቀድሞው ንዑስ አንቀጽ 2 ወደ 3 ተሸጋሽጓል።

2. ከዚህ በላይ በንኡስ አንቀጽ (1) ስር የሰፈሩት ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ጥፋቱን የፈፀመው ሰው ተጀሚ የሆነ እንደሆነ በሾመው አካል አማካኝነት ከስልጣን እስከማንሳት ተጨማሪ እርምጃ ይወሰድበታል።

በተጨማሪም ንኡስ አንቀጽ 4 እንሚከተለው ተጨምሯል።

4. ከዚህ በላይ በንኡስ አንቀጽ (3) ስር የሰፈሩት ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ጥፋቱን የፈፀመው ኦዲተር ተጀሚ የሆነ እንደሆነ በሾመው አካል አማካኝነት ከስልጣን እስከ ማንሳት እርምጃ ይወሰድበታል።

11. በአዋጅ ቁጥር 186/2003 ከአንቀጽ 27 «አዋጅ የሚጸናበት ጊዜ» የነበረው አንቀጽ «መመሪያ የማውጣት ስልጣን» በሚል በአዲስ ርዕስ አንቀጽ ተተክቶ የቀድሞው አንቀጽ 27 ወደ ቀጣዩ አንቀጽ 28 ተሸጋሽጓል።

መሥሪያ ቤቱ ለዚህ አዋጅ ወይም በአዋጁ መሠረት ለሚወጡት ደንቦች የተሟላ ተፈፃሚነት የሚረዱትን ዝርዝር መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል።

10. Under Article 24 entitled “Offences and Penalty” in Proclamation No. 186/2011, Sub-article 2 is replaced as follows and the previous Sub-article 2 is forwarded to Sub-article 3:

2. Without prejudice to the provisions stipulated in sub-article (1) above, if the person who committed the crime is an appointee, a measure shall be taken on him from lifting of appointment through the appointer to additional measure.

In addition, Sub-article 4 is added as follows:

4. Without prejudice to the provisions stipulated in sub-article (3) above, if the auditor who committed the crime is an appointee, a measure shall be taken on him from removal of appointment through the appointer.

11. The previous Article 27 entitled “Effective Date the proclamation” in Proclamation No. 186/2011, is replaced by “Power to Issue Directives” and the previous Article 27 is forwarded to Article 28.

The office may issue detail directives necessary for the implementation of this proclamation and regulations to be issued based on the proclamation.

12. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ፤

ይህ አዋጅ በክልሉ መንግሥት ዝክረ-ሕግ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡

ባሕር ዳር

ቀን 2011 ዓ.ም

አምባቸው መኮንን (ዶ/ር)

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ፕሬዚዳንት

12. Effective Date of the Proclamation

This proclamation shall come into force as of its publication in the regional state Zikre Hig Gazette.

Done at Bahir Dar, This

18th day of April, 2019.

Ambachew Mekonnen(PhD)

President of the Amhara National Regional State